

የኢትዮጵያን ታሪካዊና ህጋዊ መብት የማስከበር አብይ ፈተና

አክሊሉ ወንድአፈረው

የህወሓት መሪዎች የሚገዟትን ሀገር ጥቅም ወደጎን ወርውረው ኢትዮጵያን የባህር በር እንዳይኖራት እንዳደረጉ ሁሉም ያወቀው ጉዳይ ነው። የተመሰረተኩትም ሆነ በቀጣይነት የቆምኩት የትግራይን መሰረታዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ነው የሚለው ህወሀት ቀደም ሲል የወደብን ጉዳይ በተመለከተ የወሰነው ውሳኔ የትግራይን ጥቅም በትክክል ያላገናዘበ እንደሆነ ስንመለከት ደግሞ ጉዳዩን እጅግ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አስገራሚም ያደርገዋል።

አፍቃሪ ሻቢያ የነበረው መለሰ ዜናዊ ህወሀት ኢህአዴግ አዲስ አበባ ላይ ስልጣን ከያዘ በኋላ ራሱን ከሁሉም በላይ አድርጎ እጅግ ማመን በሚከብድ የስልጣን ብልጫና የማን አለብኝ ስሜትና ክህደት የሀገርን ጥቅም ያክል ታላቅ ነገር እንደ ተራ እቃ አሳልፎ መስጠቱ ታሪካችን ለምን ግዜም በአሳፋሪ ምግባር የሚያሰታውሰው ነው።

ኤርትራን በተመለከተ ከወሰዳቸው እጅግ ከሚያሰገርሙ ብዙ ውሳኔዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ጉዳይ ማለትም ቢያንስ አሰብን ለኢትዮጵያ ለማድረግ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ አልቀበልም ማለቱ እና የሰራውን ስህተት ለማረም በተደጋጋሚ የተፈጠረለትን አመች ሁኔታ መለሰ ዜናዊም አልጠቀምበትም ማለቱን ስናስታውስ ይህ ግለሰብ ምን ያክል ኢትዮጵያን የመጉዳት አባዜ ያብሰለሰለው እንደነበር አመላካች ነው።

መለሰ ዜናዊ በሰራው ታላቅ አሳፋሪ ተግባር ታሪክ የሚሰጠውን ቦታ ይሰጠዋል። አሁን ያለው ጥያቄ ደግሞ መለሰ ዜናዊ የሰራውን ስህተት እና በደል ከማውገዝና በሁኔታው ለመጸጸት ባሻገር አሁን በታሪክ አጋጣሚ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ታሪካዊ ውሳኔ ሊያሰተላልፉ የሚችሉ ሰዎች (ገዢዎችም ሆኑ ሌሎች ተቃዋሚዎች) ምን ያደርጋሉ የሚለው ነው።

በተሰራው ስህተት ላይ ሌላ ስህተት ይፈጽማሉ፣ ያንን የተበላሽ ፖሊሲ እንዲቀጥል ይፈቅዳሉ ወይንስ ስህተቱን ለማረም፣ እንደ አንድ የሀገር ፍቅር ያለው፣ አርቆ አሳቢ መሪ የሀገራችውን ታሪካዊና ህጋዊ መብት ያረጋግጣሉ? ይህ አሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለሆኑት ለዶክተር አብይ መሀመድና ለድርጅታቸው አመራር የቀረበ ፈተና ነው። በርግጥ ይህ ፈተና የዶክተር አብይና የድርጅታቸው ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ተጽእኖ ፈጣሪዎችና በአጠቃላይ ለህዝቡም የቀረበ ፈተና ጭምር ነው።

ታሪክ እንደሚያሳየው በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴር የተከበሩት አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ እጅግ ጩካኝ በሆነ መንገድ በደርግ የተገደሉ ቢሆንም እነሆ ዛሬ ታላቅ አክብሮት የሚሰጣቸው አንዱ ምክንያት ኢትዮጵያ ህጋዊ በሆነ መንገድ በባህር በሯ ላይ ያላትን ሉአላዊነት ከ 60 አመታት በኋላ መልስ ለማረጋገጥ እንድትችል ባደረጉት ታሪካዊ ስራ ነው።

የአለም ታላላቅ መንግስታት ሳይቀሩ እንኳንስ መስማማት ልናዳምጥም ፍቃደኛ አይደለንም ብለው በነበረ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴር አክሊሉ ራእያቸውን ሳያጥፉ፤ ምንም ጥቅም ሳያማልላቸው፤ ያዌር ጊዜ ግርግርን ሳይሆን የሀገርና የህዝብን የረዥም ጊዜ ጥቅም አንግበው፤ በረጋ መንፈስ፣ በሰከነ አእምሮ በረቀቀ ጥበብ በሰፊ ምክክር ደረጃ በደረጃ በመንዝ ሀገራችን የሚገባትን መብቷን መልሳ እንድታገኝ አድርገዋል። ይህ ታላቅነት ነው። ይህ ባለ ራእይነት ነው።

ይህ የመሪ ባህሪ ነው። ከህይወታቸው ማለፍ በኋላም በታላቅ ክብር እንዲታዩ ያደረጋቸው አንዱ ተግባራቸው ይህ ነው።

አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ከምን ጊዜውም በተሻለ ሁኔታ የሀገራችንን ጥቅም መልሶ ለማረጋገጥ የሚያስችል ለየት ያለ አጋጣሚ ላይ ይገኛሉ።

የሀገርንና የህዝብ አንድነትን በተመለከተ ባንሷቸው ሀሳቦች የተነሳ እጅግ ብዙ ድጋፍ አግኝተዋል። እጅግ ብዙ ተቃዋሚዎች በብዙ ጉዳይ ላይ የሚወስዱትን እርምጃዎች በትግስትና በበጎ መልኩ በመመልከት ላይ ይገኛሉ። የሀገርንና የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚወስዱት እርምጃ ላይ በጋራ ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ ከሞላ ጎደል ሁሉም ተቃዋሚዎች ፍላጎታቸውን ገልጸዋል። በአፍሪካም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ መንግስታት ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስኬታማነት ያላቸውን በጎ አስተሳሰብ በተለያዩ መልክ መግለጻቸው ይታወቃል።

ይህ ሁሉ ዶክተር አብይን ከፍተኛ የፖለቲካና ዲፕሎማቲክ ድጋፍ (የፖለቲካ ካፒታል) በኤርትራ ጉዳይ ላይም ያልተከፋፈለ ሀይል አሰባስቦ መፍትሄ ለመፈለግ ታላቅ እድል ከፍተኛዋል። ይህ በታሪክ ደግሞ ደጋግሞ የማይታይ ልዩ ክስተት ነው። ዶክተር አብይ ይህን ታላቅ አጋጣሚ በሀገራችን ላይ የተሰራውን ስህተት ለማረምና ሀገራችን መብቷ ተከብሮ፤ ህዝባችን ስሜቱ ከፍ ብሎ፤ ሁለቱም ሀገሮች በሰላምና በመከባበር የሚኖሩበትን ሁኔታ እውን ለማድረግ ሊጠቀሙበት ይገባል።

የኤርትራ መንግስት ሆኖ የተሰየመው (ሻአቢያም) እጅግ በህዝብ የተጠላ እንደሆነ ቢታወቅም እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ አሁንም ወደ አንድ ጎን የተጣመመው የአልጀርያ ስምምነት ወዘተ የተሰኘ ውሳኔ እጁ ላይ የጣለለትን ሁሉ ጠቅልሎ ለመጓዝ እጅግ ሰፊ የማግባባት (የሎቢ) ስራ እያከናወነ እንደሆነ ይታወቃል።

ይህ ኢፍትህዊ ውሳኔውን እንዲቀጥል ለማድረግ የሚደረገው መከራ ዘላቂ ሰላምን አያስገኝም። ከመረብ ወዲያና ወዲህ መቀራረብን ሳይሆን መቀያየምን ነው ይበልጥ የሚያጠናክረው። በመንግስትም ላይ ታላማኒነትን ይቀንሳል እንጂ አያጠናክርም። ፍትህ ሳይኖር ሰላምን መጠበቅ ደግሞ የሞህነት ነው። ይህ ለ27 አመታት በሀገሪቱ መራሹ ኢህአዴግ ተሞክሮ የከሸፈ አካሄድ ነው።

በኢትዮጵያውያን ላይ ይህን ኢፍትህዊነት በቀጣይነት ለመጫን መሞከር እንደ ህዝብ የደረሰብንን ጉዳትና ስብራት አለመገንዘብ ብቻ ሳይሆን ዜጎች በስርአቱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞም ይበልጥ ያጠናክረዋል አንጂ አይቀንሰውም። የሀገራችንንም ደህንነትና ኢኮኖሚ ሁል ጊዜ በትንንሽ የጎረቤት መንግስታት ጫማ ስር እንዲሆን የሚያደርግ ሀገራችን ሁል ጊዜ አደጋ ጠርዝ ለይ የተገጠለጠለች እንድንሆን የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ ነው።

ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ከኤርትራ ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ከኢትዮጵያውያን ጋር አስቸኳይ ምክክር ሊያደርጉ ይገባል። ከሚቀርቧቸው ወዳጆቻቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ጭምር የህዝቡን ስሜት ሊያዳምጡ ይገባል። ይህ የድርጅት ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ጉዳይ ነው።

አክሊሉ ወንድአፈረው በኢሜይል ማግኘት ይቻላል - ethioandenet@bell.net

May 6, 2018